

National Energy Board



Office national de l'énergie

ᐱᑦᑎᐱᐱᐱ ᐱᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ

ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ 2D ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ

(ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ Baffin Bay/Davis Strait)



Δᓃርᓴጢ ᓇᓂᑦ ገገ ᓴጢ

ገገ ᓴጢ ᓇᓂᓴᓂ ገገ ᓴጢ ᑦᓅ ᓃᓴገᓃᑦERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1.0 ለገገ ᓴጢ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

- 1.1 ለገገ ᓴጢ ᓴገᓃᑦ ᓴᓂᓴᓃᑦ ᓴᓂᓴᓂ..... **Error! Bookmark not defined.**
- 1.2 ለገገ ᓴጢ ᓴገᓃᑦ ለᓴᓂ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**
- 1.3 ᓃᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**

2.0 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

- 2.1 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**
- 2.2 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**
- 2.3 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**

3.0 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

- 3.1 ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**
- 3.2 ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**

4.0 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

- 4.1 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ..... **Error! Bookmark not defined.**
- 4.2 ለገገ ᓴጢ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ..... **Error! Bookmark not defined.**
- 4.3 ለገገ ᓴጢ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**

5.0 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

- 5.1 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**
 - 5.1.1 ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**
 - 5.1.2 ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**
- 5.2 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**

6.0 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

- 6.1 ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ MKI-ᓴገᓃᑦ 11
- 6.2 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**
- 6.3 ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**

7.0 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

- 7.1 ለገገ ᓴጢ ᓴገᓃᑦ - ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**
- 7.2 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**
- 7.3 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**
- 7.4 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ **Error! Bookmark not defined.**

8.0 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

9.0 ᓴᓂᓴᓂ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦ ᓴገᓃᑦERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

ሆኖ ስለ ስራው ማስፈጸም ለሚችሉ ጉዳዮች ላይ ማቆራረጥ ማድረግ ይቻላል።

ሁለተኛውን ማስፈጸም ለሚችሉ ጉዳዮች ላይ ማቆራረጥ ማድረግ ይቻላል።

6.2 ለሥራው ማስፈጸም ለሚችሉ ጉዳዮች ላይ ማቆራረጥ ማድረግ ይቻላል።

ሥራው ማስፈጸም ለሚችሉ ጉዳዮች ላይ ማቆራረጥ ማድረግ ይቻላል።

ሥራው ማስፈጸም ለሚችሉ ጉዳዮች ላይ ማቆራረጥ ማድረግ ይቻላል።

ሥራው ማስፈጸም ለሚችሉ ጉዳዮች ላይ ማቆራረጥ ማድረግ ይቻላል።

ሥራው ማስፈጸም ለሚችሉ ጉዳዮች ላይ ማቆራረጥ ማድረግ ይቻላል።

	ᐊᑦᑎᑦᑕᑦ	ᑦᑐᑦᑕᑦ ᑐᑦᑕ ᐊᑦᑐᑕᑦᑕᑦ (ᑦᑕᑦᑕ, ᑦᑕᑦᑕ ᑦᑕᑦ)	ᐊᑦᑐᑕᑦ ᐊᑦᑐᑕᑦ ᑦᑕᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦᑕᑦ
	ᐊᑦᑐᑕᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦᑕᑦ ᐊᑦᑕᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦ	ᐊᑦᑎᑦᑕᑦ ᐊᑦᑐᑕᑦ ᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦ ᐊᑦᑕ ᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑐᑦᑕ. ᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑐᑦᑕ ᐊᑦᑕ ᑦᑕ ᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑐᑦᑕ 4 ᑦᑕᑦᑕᑦ >ᑦᑐᑦᑕᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦᑕᑦ ᐊᑦᑐᑕᑦ ᐊᑐᑦᑕᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦᑕᑦ ᑦᑕ ᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦ ᑐᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦ.	ᐊᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑐᑦᑕᑦ ᐊᑦᑕ ᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑦᑕ ᑦᑕ ᑐᑦᑕ ᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦ ᑐᑦᑕ.

Δፖላርካይድ ስርዓት ማጠቃለያ ስለሆነ ለሁሉም ስራዎች ይህ ስርዓት ይኖራል። ይህ ስርዓት ለሁሉም ስራዎች ይኖራል።

በሰላም ስራዎች ላይ ለሚከናወኑ ስራዎች ለሁሉም ስራዎች ይህ ስርዓት ይኖራል። ይህ ስርዓት ለሁሉም ስራዎች ይኖራል።

አድርጎ ስራዎች ላይ ለሚከናወኑ ስራዎች ለሁሉም ስራዎች ይህ ስርዓት ይኖራል። ይህ ስርዓት ለሁሉም ስራዎች ይኖራል።

በሰላም ስራዎች ላይ ለሚከናወኑ ስራዎች ለሁሉም ስራዎች ይህ ስርዓት ይኖራል። ይህ ስርዓት ለሁሉም ስራዎች ይኖራል።

7.3 ማህተም ለሰላም ስራዎች ላይ ለሚከናወኑ ስራዎች ለሁሉም ስራዎች ይህ ስርዓት ይኖራል።

ይህ ስርዓት ለሁሉም ስራዎች ይኖራል። ይህ ስርዓት ለሁሉም ስራዎች ይኖራል።

ማህተም ለሰላም ስራዎች ላይ ለሚከናወኑ ስራዎች ለሁሉም ስራዎች ይህ ስርዓት ይኖራል።

ሁሉም ስራዎች ላይ ለሚከናወኑ ስራዎች ለሁሉም ስራዎች ይህ ስርዓት ይኖራል። ይህ ስርዓት ለሁሉም ስራዎች ይኖራል።

- ለሁሉም ስራዎች ላይ ለሚከናወኑ ስራዎች ለሁሉም ስራዎች ይህ ስርዓት ይኖራል።
- ለሁሉም ስራዎች ላይ ለሚከናወኑ ስራዎች ለሁሉም ስራዎች ይህ ስርዓት ይኖራል።

ማህተም ለሰላም ስራዎች ላይ ለሚከናወኑ ስራዎች ለሁሉም ስራዎች ይህ ስርዓት ይኖራል።

ሁሉም ስራዎች ላይ ለሚከናወኑ ስራዎች ለሁሉም ስራዎች ይህ ስርዓት ይኖራል። ይህ ስርዓት ለሁሉም ስራዎች ይኖራል።

- ሁሉም ስራዎች ላይ ለሚከናወኑ ስራዎች ለሁሉም ስራዎች ይህ ስርዓት ይኖራል።
- ሁሉም ስራዎች ላይ ለሚከናወኑ ስራዎች ለሁሉም ስራዎች ይህ ስርዓት ይኖራል።

ᐅᑦ ᐃᖃᑦ	ᐱᑦᐅ ᐃᑦᐅᑦ	ᑦᐅ
28 ᐅᐃᐱᐱᐱ 2012	ᖃᐱᐱ ᖃᐱᐱ ᑦᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ	ᖃᐱᐱ ᖃᐱᐱ ᑦᐅ ᐅᐅᐅᐅ
28 ᐅᐃᐱᐱᐱ 2012	ᐅᐅᐅᐅᐅ ᖃᐱᐱ ᖃᐱᐱ ᑦᐅ ᐅᐅᐅᐅ	ᖃᐱᐱ ᖃᐱᐱ ᑦᐅ ᐅᐅᐅᐅ
29 ᐅᐃᐱᐱᐱ 2012	<ᖃ ᐅᐅᐅᐅ ᖃᐱᐱ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ	<ᖃ ᐅᐅᐅᐅ ᖃᐱᐱ
30 ᐅᐃᐱᐱᐱ 2012	<ᖃ ᐅᐅᐅᐅ ᖃᐱᐱ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ	<ᖃ ᐅᐅᐅᐅ ᖃᐱᐱ
30 ᐅᐃᐱᐱᐱ 2012	ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ	ᐅᐅᐅᐅᐅ
5 ᐅᐅᐅᐅ 2012	ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ	ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ
6 ᐅᐅᐅᐅ 2012	ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ	ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ
6 ᐅᐅᐅᐅ 2012	ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ	ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ
7 ᐅᐅᐅᐅ 2012	ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ	ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ
10 ᐅᐅᐅᐅ 2012	ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ	ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ
10 ᐅᐅᐅᐅ 2012	ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ	ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ
11 ᐅᐅᐅᐅ 2012	ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ	ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ
11 ᐅᐅᐅᐅ 2012	ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ	ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ
12 ᐅᐅᐅᐅ 2012	ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ	ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ

